



## ሁሉን አቀፍ የምክክር ጉባኤ መካሄድ ሊዘገይ የማይችል ተግባር ነው

ቀን፤ ጥቅምት 3፣ 2008      አክቶበር 13፣ 2016

በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ለ 25 አመታት ተጭኖ የኖረው የህወሀት/ኢህአዴግ የአፈናና የከፋፍለህ ግዛው ስርአት እነሆ በህዝባችን ታላቅ ተጋድሎና መስዋእትነት መሰረቱ ተናግቶ በመንገዳገድ ላይ ይገኛል። ዛሬ ባለው ሁኔታ ስርአቱ ተንኮታኩቶ እንዲወድቅ አሁን በተለያዩ ቦታ ከሚከናወነው ህዝባዊ ተጋድሎ በተጨማሪ፣ የስርአቱ መፈራረስን ተከትሎ ምንም ክፍተት እንዳይፈጠርና በህዝባችንም ሆነ በሀገራችን ላይ ምንም አይነት አደጋ እንዳይደርስ ምን መደረግ አለበት የሚለው ሁሉም ዜጋ፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ሲቪክ ማህበራት፣ ያገባናል የሚል ሁሉም ባለድርሻዎች ሊያስቡበትና የመፍትሄውም አካል ሊሆኑ የሚገባበት ወቅት አሁን ነው።

እነሆ ዛሬ ያ በየደረጃው ሲካሄድ የቆየው ትግል ጎልቶና ከብዙ ውጣ ውረዶችም ትምህርት ቀስሞ፤ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል የግፍ አገዛዝ በቃን፤ እምቢኝ አንገዛም ብሎ ተነስቷል። በተለይም ደግሞ ባለፉት አስራ አንድ ተከታታይ ወራት በአደሚያ ክልል በንጎደር፣ በጎጃም፣ በኮንሶ፣ በሌሎችም የአገሪቱ ክፍሎች ስርአቱ ሊቆጣጠረው ከሚችለው በላይ የተቆጣጠለ ሕዝባዊ መሰረት ያለው ትግልና የሞት የሽረት ትንቅንቅ እየተካሄደ ነው።

የህወሀት መሪዎች አገዛዝ ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ የሚሰማው ፋሽስታዊ ድርጅት መሆኑን ካስመሰከረባቸው የቅርብ ጊዜ ከስተቶች ውስጥ ባለፈው ሳምንት በቢሮዎች የራሳቸውን ባህላዊ በአል ለማክበር በድሴታ መንፈስ የተሰበሰቡ ወገኖቻችንን በማሸበር ከ600 በላይ የሚሆኑ የንጹህኖችን ህይወት መቅጠፉ አንዱ ነው። ስርአቱ እጅግ ጭካኔ የተሞላበት ተግባር ቢፈጸምም የህዝባችን ትግል እየተጠናከረ፤ የነጻነት ፍላጎቱ እየጨመረና የትግል አድማሱም እየሰፋ መጣ እንጂ እንደተለመደው ሊያዳፍነው አልተቻለውም።

አሁን ደግሞ ይህ ግራ የተጋጠመና ለብቻው ዕርቃትን የቀረው ዘረኛ ስርአት ከመስከረም 30 ቀን ጀምሮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመላ ሀገሪቱ ላይ አውጇል። የኢትዮጵያ ህዝብ ለ25 አመታት የኖረው ሰብአዊ መብቶቹን ተነጥቆ፣ የህግ የበላይነት የሚባል ነገር ሙሉ ሙሉ ጠፍቶ፣ ስርአቱ እንደፈለገ በሚያስርበት፣ በሚያስቃይበት፣ በሚገልበት፣ መደራጀት በማይችልበት፣ እንደዚህ በሀገሩ ኮርቶ በማይኖርበት ሁኔታ ነበርና አሁን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጃ፣ የራሱን የአገዛዙን እየተፈረሰረከ መምጣትና ለመጨረሻውም የጥፋት እርምጃ መዘጋጀቱን ብቻ ነው የሚያሳየው።

ተደጋግሞ እንደሚነገረው ለስርአቱ በስልጣን ላይ መቆየት ከሚጠቀሰው ዋነኛው ምክንያት አንዱ ተቃዋሚው የጋራ ራዕይ አዳብሮ በጋራ ለመቆምና ለትግሉም የሚገባውን ያህል ሊያደርግ ባለመቻሉ ነው። በተለይም በአሁኑ ወቅት በሰፊው የተቃዋሚ ጎራ የተሰለፈ ሁሉ ይህን ሀላፊነት በብቃት ለመወጣት መረባረብን የግድ ይላል። ከዚህ በተጨማሪም አሁን ባለው ሁኔታና አካሄድ የስርአቱ መወገድ አይቀሬ ቢሆንም፤ መቆየት ጊዜ ምን መምሰል ይገባል በሚለው ጥያቄ ዙሪያ በጊዜ መመካከርና የጋራ ራዕይ ላይ መስማማት ሀላፊነት የተሞላው አጣጣይ ተግባር ነው። በዚህ አኳያ በሀገራችን እጅግ የተለያዩ አመለካከቶችና የፖለቲካ አስተሳሰቦች የመኖራቸውን ያህል፤ የአንድነት ሃይሎች በአፋጣኝ በመሰብሰብ ለሀገርም ለወገንም በሚባጀው ጉዳይ ላይ መመካከር ይጠበቅባቸዋል።

በኛ በኩል ለዘላቂ የስርዓት ለውጥ ስንታገል፣ የሀገራችን መሰረታዊ አንድነትና ሉዓላዊነት የሚጠናከርበት አግባብ መፈለግ እንጂ በምንም መልኩ ይች ታሪካዊት ሀገር አንድነቷ ለድርድር እንዲቀርብ ወይም እንዲላላ የሚያደርግ ሁኔታ መፈጠር የለበትም እንላለን። ስለዚህ ዘረኛውና ከፋፋዩ የህወሀት/ኢህአዴግ ስርአት ሲወገድ የኢትዮጵያውያንን ሁሉ አንድነት፣ ለማዳበር፣ የቆዩ አለመግባባቶችንና በደሎችን ደግሞ እስከመጨረሻው እንዲያከትሙ ለማድረግ፣ ሁሉም ኢትዮጵያውያን እጅ ለእጅ ተያይዘን፣ ሁላችንም መብታችን ተከብሮ እኩል የምንኖርበት ስርአት ግንባታ ላይ ማተኮር አለብን እንላለን። በኢትዮጵያችን ውስጥ በባህል፣ በቋንቋ፣ በልማድ፣ በሃይማኖት፣ በአካባቢ ወዘተ ብዙሀኖችን መኖሩ የመከፋፋይ፣ የቀጣይ ግጭትና ቀውስ መሰረት እንዲሁም የሀገር አንድነት ማዳከሚያ መሳሪያ ሳይሆን የሁላችንም የኩራት መሰረት፣ የአንድነታችን መገለጫ ጌጣችን መሆን አለበት እንላለን። በአለፉት 43 አመታት የተመለከትነው አንድ ጉልህ ጉዳይ የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሙሉ ሙብት እስካልተከበረ ድረስ የሌሎች የጋራ ወይም የቡድን መብት ሊከበር እንደማይችል ነው።

ይህንንና ተዛማጅ ጉዳዮችን በማገናኘብ ሶስቱ ድርጅቶች ባለፈው ጳጉሜ 2 ቀን 2008 ዓ.ም. (ሴፕቴምበር 7 2016 ዓ.ም.) ባወጣንው መግለጫ **ሁሉን አቀፍ የምክክር ጉባኤ** ማድረጋችን ይታወቃል (**ሙሉ ዝርዝሩን ለማንበብ እዚህ ላይ ይጫኑ**) የጀመርነውን ጉዞ አሁን ስማቸው ካልተገለጠ ሆኖም ተባብረውታቸውን ከገለጹልን ድርጅቶች ጋር በመሆን ሁሉንም ፈቃደኛ የሆኑ ባለድርሻዎች ያካተተ አስቸኳይ የምክክር ጉባኤ እንዲካሄድ ወስነን ለተግባራዊነቱም እየተንቀሳቀስን እንኖላለን። በዚህም መሰረት በሀገራችን ውስጥ የሚታየውን እጅግ አጣጣይነት ያለው ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ጉባኤውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ ወስነናል።

በዚህ አጋጣሚ የሚከተሉትን ነጥቦች ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ግልጽ ማድረግ እንወዳለን።

- 1/ ከጅምሩ ጉባኤውን በጋራ ለማዘጋጀት ለሁሉም አካላት ክፍት መሆኑን
- 2/ በምክክርና በስምምነት የጋራ አጀንዳዎችን ለመቅረጽ እንደምንሰራ
- 3/ ጉባኤውን በጋራ ለማዘጋጀት ወይም በጉባኤው ላይ ተሳታፊ ለመሆን ፍቃደኛ የሆኑ አካላት ሁሉ ይፋ እንደሚደረጉ
- 4/ ጉባኤው እስኪዘጋጅ ከፍተኛ ዘመቻ በማድረግ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሂደቱንና አቅጣጫውን እንዲረዳ እንደምናደርግ
- 5/ ጉባኤው የሚካሄድበትን ቦታና ቀን በአጭር ጊዜ እንደምናሳውቅ

የህዝባችንን አንድነት የማያናጋ ዴሞክራሲያዊ የሽግግር ሂደት ተግባራዊ እንዲሆን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በንቃት የመሳተፍ ግዴታ አለበት!

**የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ (SHENGO)**  
**የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት (ENTC)**  
**የኢትዮጵያ ወጣቶች ብሄራዊ ንቅናቄ (EYNM)**

ለበለጠ መረጃ፤ ENTC [contact@etntc.org](mailto:contact@etntc.org) EYNM [ethiorevolution@gmail.com](mailto:ethiorevolution@gmail.com) SHENGO [shengo.derbiaber@gmail.com](mailto:shengo.derbiaber@gmail.com)